

“መልክ ጥፋ በስም ይደግፉ” ክፍል ሁለት

ህዳር 22 ቀን 2012 ዓም(02-12-2019)

ከስድስት ወራት በፊት ጉደኛው ኢሕአዴግ ሕዝቡን ለማጭበርበር የመሪ ድርጅቶቹን ስያሜ በመቀየር የዴሞክራሲ ጭንብል አልብሶ ብቅ ባለበት ጊዜ የስም እንጂ የተፈጥሮ ለውጥ እንዳላደረገ፣ ሊያደርግም እንደማይችል ከታሪክ ምሳሌዎችን በመጠቀስ ለማሳዩት ሞክሮ ነበር። በተጨማሪም የጎሳ ማንነቱን በዴሞክራሲ ጭንብል ጠቅልሎ አገራዊ መልክ ሊሰጠው እንደሚችልም ጠቁሜአለሁ። ዕድሜ ደገ የተባለው ነገር አሁን እየተከሰተ መምጣቱን ለማዩት ችለናል። ህወሃት ሲያሸከረከረው የነበረው ኢሕአዴግ በሕዝብ ትግል ተገፍቶ ለሌላው የኢሕአዴግ አባል ለሆነው፣ የኢሕአዴግን ተክለሰውነት ለተሸከመው ለአድሞ ድርጅት መሪነቱን መስጠቱ የሰልጣን መቀባበል እንጂ የሰርዓት ለውጥ እንዳልሆነ ለማሳዩት ሞክሮ ነበር። የተከሰተውም ያ እንደሆነ የማይካድ ሃቅ ነው። በተከታታይም አባል ድርጅቶቹን በዴሞክራሲ ጭንብል አዴፓ፣ አዴፓ በማለት የተሰራው ትያትርም ከወራት ያለፈ ዕድሜ ስላላስቀጠለ ወደሌላው በመደመር ጫጫታ ወደታጀበው የብልጽግና ፓርቲ ወደሚል ስያሜ ተሻግሮ ለማዩት በቅተናል። ይህም ቢሆን በዛው የኢሕአዴግ ተክለሰውነት ማለትም የጎሳ ንኡስ ህዋስ(DNA) የተገነባ ፣ ኢትዮጵያን በጎሳ ከፋፍሎ ብሔርና ብሔረሰብ፣ ክልል በሚሉ ጊዜ ያለፈባቸው ከፋፋይ ትርክቶችን በነበረው ሕገ-ጎሳ አጅቦ ለመዝለቅ የሚደረግ የማጭበርበርና ዕድሜ ቀጥል ሙከራ እንደሆነ መረዳት አስፈላጊ ከመሆኑም በላይ ኢሕአዴግ በሌላ መልክ የመቀጠል ሙከራ እንደሆነ ማወቅ ተገቢ ይመስለኛል። ፈረንጆች ተመሳሳይ ሁኔታ ሲገጥማቸው (It is an old lady in a new dress) አዲስ ቀሚስ የለበሰች አርጊት ማለት ሲሆን አዲስ ልብስ መልበሱ ማንነቱን እንደማይቀይረው ለማሳዩት የሚጠቀሙበት አባባል ነው። ወይም በሰርዓት ዓይን ከታዩ የነበረው ስርዓት በአዲስ ስም ቢመጣ ማንነቱን አይስትም ለማለት ነው። እኔም በመጀመሪያው “መልክ ጥፋ በስም ይደግፉ” በሚለው ርዕስ ባቀረብኩት ጽሁፍ ይህንኑ ለማሳዩት ሞክሮ ነበር። ግን በመስቀል የደነቆረ... ሆነና ነገሩ ለመልእክቱ ትኩረት ሳይሰጠው ጭብጨባና ውደሳው ሸፍኖት ቀረ። እንደኔ ጥርጣሬያቸውን ስጋታቸውን የገለጹት ወገኖቻችን ለዴሞክራሲ እንታገላለን በሚሉት አስመሳይ ጋዜጠኞች በሚቆጣጠሩት ድረገጽና የሚድያ ዘርፎች ሳይቀር ድምጻቸው ታፈነ። አሁንም በመታፈን ላይ ነው። እነዚህን አፋኞችና አድመኞች ጊዜና ተግባራቸው ያጋልጣቸዋል፤ ለጥቅም ያላደሩ እውነተኛችን ቦታውን ሲይዙ የጋዜጠኛ ሙያ የተከበረ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። አሁንም ቁጥራቸው ቢያንስም ለእውነት የቆሙና የጋዜጠኝነት ሙያቸውን የሚወጡ እንዳሉ ለመመስከር እወዳለሁ።

የዚህ የብልጽግና “ጽ”ን አውጥቶ የብልጽግና ፓርቲ መባሉ ተገቢ ይመስለኛል፤ አባላቱ እነዛው በጎሳ ከፋፍለው አገር ሲያምሱና ሕዝብ ሲጨርሱ የነበሩ የኢሕአዴግ ቤተሰቦች የተጠራቀሙበት የጥፋት ድርጅት ነው። አሁንም ብሔር ብሔረሰብ፣ ክልልና ሕዝቦች የመሳሰሉትን ስያሜዎችና አመለካከቶች ከነ ሕገ-ጎሳቸው ይዘው የሚገዙ ጎሰኞችን እንጂ የተለዩ አገራዊ እራዕይ የሚከተሉ ነጻና ተራማጅ ድርጅቶችን ያቀፈ አደረጃጀት አይደለም። የአሁኑም የብል “ጽ”ግና ፓርቲ የሚባለው ስብስብ የነበሩትን የጎሳ ድርጅቶችና አጃቢዎቻቸውን ያቀፈ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግግሬ፣ የደቡብ፣ የሶማሌ፣ የቤንሻንጉል፣ የጋምቤላ፣ የሲዳማ፣ የአፋር... ወዘተ የብዙ አገራት ሕዝቦች በማስመሰል ለያይቶ የሚነጉድ የጥፋት ሰልፈኞችን ያግባብሰሰ እንጂ በኢትዮጵያዊነት ሸንጡን ገትሮ የሚከራከርና የነበረውን ኃላቀር ትርክት ማውገዝ ብቻ ሳይሆን የሚጠይቁና አሸቀንጥሮ የሚጥል አዲስ ድርጅት አይደለም። ተመሰረተ የተባለውን የብል “ጽ”ግና ፓርቲውንና ተከታዮቹን ሁኔታ ሳስተውለው በምኖርበት አገር ጋብቻ የፈጸሙ ሰዎች በሚገዙበት መኪና ላይ “Just married” በሚል ጽሁፍ ስር በገመድ የታሰሩ ቆርቆሮዎችን እየጎተቱ በማስጮህ የሚሄዱበትን ትዕይንት መስሎ ታይቶኛል። ለመሆኑ የአንድ አገር ብልጽግና፣ ሕዝቡን እርስ በርሱ በሚያናክስ፣ በዘረኛ የፖለቲካ አስተሳሰብ በተበከለ ድርጅት ሊመጣ ይችላል። ጽድቅ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነኝ እንዲሉ ፣ ሌላው ቀርቶ የሰው ልጅ እንደ እንስሳ በጽንፈኞች መንጋ በድንጋይ እየተቀጠቀጠ፣ በቆንጨራ እየተፈለጠ፣ ከኖረበት እየተፈናቀለ፣ ንብረቱን እየተዘረፈ፣ የእምነት ቤቱ በእሳት እየጋዩና እየወደመ መቀጠሉን እንኳን ሊገታ ቀርቶ ፣ ወንጀለኞቹን ለፍርድ ለማቅረብ ያልቻለና ፍላጎት የሌለው መንግሥት ነው። ይግረም ብሎም ለወንጀለኞቹና ወንጀሉን ለሚያቀነባብሩ ግለሰቦች የደህንነት ጥበቃ በማድረግ ተባባሪነቱን ያሳዩ ቡድን ነው።

ሁለተኛው አሳሳቢ ጉዳይ ደግሞ ከስድስት ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለሚካሄደው ምርጫ ተብሎ ትያትር የሚደረገው ሸር ጉድ ነው። በዚህ የጅንጅር ቀንጆ በሚመስል ውድድር አሸናፊ ተብሎ ሊቀርብ የሚችለው ማን እንደሚሆንና ሊያስከትል የሚችለው አደጋ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግትም። አሸናፊ ሆኖ የሚወጣው ያው ኤኮኖሚውን፣ ሚዲያውን፣ የምርጫ ቦርዱን... የሚቆጣጠረው የጎሰኞቹ ቡድን ነው። በምርጫ ስም ለመጭው አስር

ዓመታት በሥልጣን ላይ ለመቆየት ዋስትና እንዲኖረው የሚያደርግ ሂደት ነው። ከምርጫው በኋላ ግን በሥልጣን ክፍፍሉ ሳቢያ የሚመጣውን ቀውስ ሲያስቡት ይዘገናል።

በኤኮኖሚም በኩል የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ የሰጠና ሊሰጥም ደፋ ቀና የሚል ሃይል በመሆኑ ካለፈው የህወሃት አመራር የተለዩ አያደርገውም። የአገሪቱን አንጡራ ሃብቶች/ተቋማት፣ ለም መሬቶችና ቁልፍ የከተማ ቦታዎችን በልማት ስም የሚቸበችብ መሰሪ ቡድን የተሰበሰበበት ስርዓት ነው። ገንዘቡ በምን ቦታ ላይ መዋሉ ለማይታወቅ ብድርና ዕዳ አገሪቱን አሳልፎ የሰጠና የሚሰጥ ቡድን የተጠራቀመበት ስርዓት ነው። የሕዝቡን ሰላምና ደህንነት ከማስከበር ይልቅ ለአሸባሪዎች ከሌላና ድጋፍ የሚሰጥ የወንጀለኞች ዋሻ የሆነ መንግሥት ነው። ታዲያ ከዚህ አይነቱ ስርዓት ምን አይነት ሰላም እድገትና ብልጽግና ይጠበቃል?

አሁን ላይ ደግሞ በመካከላቸው የሚፈጠረው የስልት ልዩነት የፖለቲካውን መመሪያቸውን ለመለወጥ የሚደረግ ግብግብ አድርጎ በመቁጠር አንዱን የመደገፍና ሌላውን የመቃወም ጅልነት በመንጸባረቅ ላይ ነው። አንዱ አክራሪ ሌላው ለዘብተኛ ሆኖ ቢቀርብም ያው ጎሰኛ ጎሰኛ ነው። የጎሰኛ መልካም የለውም። ጎሰኝነት ሲውል ሲያድር ፋሽዝምን ይወልዳል።

ስለፖለቲካ ድርጅትም ያለን ግንዛቤ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሱዋል። የፖለቲካ ድርጅት የህብረተሰቡን ብዙሃን ወይም አንዱን ክፍል ጥቅምና ሙብት ለማስከበር በሳይንሳዊ እይታ፣ ፍልስፍና (ርእዮተዓለም) የታጠቀ፣ መርሃ ግብር ነድፎ የሚንቀሳቀስ፣ እምነት በሚጣልባቸውና ያንንም በተግባር ባሳዩ መሪዎች የሚመራ ድርጅት እንጂ እንደ እድር በስብሰባ አዳራሽ ውስጥ በሆይሆታ የሚያቋቁሙት፣ ምግባረቢስና ሸፍጠኞች የሚሰገሰጉበት አይደለም።

አገራችንን ከዚህ አይነቱ መሰሪና አጭበርባሪ ስርዓት፣ እንዲሁም በተቃዋሚ ስም ከሚከናወነው ከጭፍን ጥላቻና ቡድናዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴና አደረጃጀት፣ ሌላው ተቃዋሚ በነጻነት ከዳር እስከዳር ተንቀሳቅሶ ሕዝቡን ቀስቅሶና አሳምኖ ለምርጫ ባልተዘጋጀበት ሁኔታ ለሚካሄድ የምርጫ ጨዋታና ለሚያመጣው አደጋ ያለው አንድና ብቸኛ ምርጫ የአገር ወዳዳን ሃይል ማጠናከር ብሎም በአገር ወዳዳ ሃይል የሚመራ ጊዜያዊ/የሽግግር መንግሥት መመስረት ነው። የሽግግር መንግሥቱም ተግባራት የሚከተሉት ይሆናሉ፡

- 1 በመጀመሪያ የአገሪቱን ሰላምና አንድነት ሊያስከብሩ የሚችሉትን ብሔራዊ ተቋማት ይገነባል። በጎሳ መልክ የተቋቋሙትን ወገንተኛ ተቋማትን፣ የፖለቲካ ድርጅቶችንና እንቅስቃሴዎችን በሕግ ያግዳል/ያፈራርሳል።
- 2 አሁን የሚሰራበትን ሕገ ጎሳውን በማገድ የአገርና የሕዝብን ልዑላዊነት የሚያስከብር፣ በሕዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎና ይሁንታ የዳበረ ብሔራዊ ሕገ-መንግሥት እንዲረቅና እንዲጸድቅ ያደርጋል፤
- 3 ጎሳና ቋንቋን መሰረት ያደረገውን የክልል አወቃቀሩን አፍርሶ ሕዝቡ በቅርበት በሚቆጣጠረውና በሚሳተፍበት የክፍላተሃገር አወቃቀር ይተካል፤ የፌዴራል ስርዓቱም በዚያው መልክ እንዲዋቀር ያደርጋል።
- 4 የሰላምና የሕግ መከበሩን ተከትሎ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑና ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የፖለቲካ ለውጥ የቆሙ ድርጅቶች የሚሳተፉበት አገራዊ ምርጫ እንዲደረግ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ምርጫውንም ተከትሎ ላሸነፈው የፖለቲካ ድርጅት ሥልጣኑን ያስረክባል።

እነዚህን ዓላማዎች በተግባር ሊገልጥ የሚችል የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ሁሉም አገር ወዳድ የሚያስፈልገውን ሁሉ እንዲያበረከት ወገናዊ ጥሪ አቀርባለሁ።

የሽግግር መንግሥት ይቋቋም! የታቀደው ምርጫ ይሰረዝ!!

ኢትዮጵያ በአንድነትና በነጻነት ለዘላለም ትኑር!!!

አገሪ አዲስ